

ኤክስፖርት ተደርጎ - እዚያ ኒውዮርክ ቢደርስ፡
ክቡር ባሕሉን ትቶ - ለሆሉ ማዳረስ፡
አውሬ ብቻ ሆኗል - ከጫካ የመጣ፡
ለሌሎች ሳያቀምስ - በግሉ እሚጠጣ።

0000000000000000000000000000000000



የኮፊማ ባሕሉ - ማህበራዊ ነበር፡

በተወለደበት - ባደገበት ሀገር፡
ግና ምን ይሆናል - ደረሰና ኒውዮርክ፡
ያንን ባህሉን ትቶ - ወገኖቹን ሊያውክ፡
ጀመረ ሊበትን - ያንን ዋሕድ ሀገር፡
በፍንጃል አቅርቦ - እያጨሰ ነገር።

0000000000000000000000000000000000

ምንም ቢቸግራት - ያቺ የኛ ድመት፡
ቡና አትጠጣም - ጥምም ቢያቃጥላት፡
ጉድም ሳይሰማ - ታምርም ሳይታይ፡
መስከረም አይጠባም፡ የሚባለው ሆኖ - በምድርም በሰማይ፡
ይድነቃችሁና - የዘንድሮ ድመት፡
ኮፊ ኮፊ አለች - የሚጠፍጥ መስሏት፡
መራራ መሆኑን - ማን ሰው በነገራት።

0000000000000000000000000000000000

ኮፊ የተገኘው - ከከፋ እንደሆነ፡
ታሪኩ ሲታወቅ - ያ ሃቅም ሲታመን፡
ዛሬ ብዙ ናቸው - የኛ ነው የሚሉን።
የሚገርመው ደግሞ - ሕዝብ ድርጅት ገብቶ፡
ስንቱን ማድረግ ሲችል - ሀገር አስመልክቶ፡
ሕዝቡ ሲንገላታ - ሀገሩም ሲጠፋ፡
መረር ብሎ ሊያውክ - ሲችልም ሊያስተፋ፡
እንዴት አስችሎት ነው - ሙስና ሲስፋፋ፡
ዝም ብሎ ማየቱ - ያ ኮፊ ከርፋፋ።

0000000000000000000000000000000000

አቦልና ቱና - እንዲሁም በረካ፡

Posted on www.debteraw.com on 03 April 2007 by courtesy of the poet.

